

◀Γαβ_τC

ε_ταΔ^όρνΔσ^ό
ε_ετρισ^οσ_ε^οC^οιC
μελη



▷^όρνΔσ^οσ_ε^οC^οιC
μελη
Lc 2001

LCP, Myers, March, 2001

AC ACT • M. Pitit Attawap • Mr. Pitit Attawap
एक्टिव लीपी डायरेक्टर
Président de la Société Makivik
President of the Makivik Corporation

M. Guy Chevrette • Mr. Guy Chevrette
Ministre délégué aux Affaires autochtones

M. Robert Nault • M.R. Robert Nault
Minister of Indian Affairs and Northern Development

M. Joseph Facal • Mr. Joseph Facal
Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes

ԱՅՆ ԽՈՐԵՐԴՅԱՅՆ ԼԵՐԻ ԲՐԱ
ՀԱՅՈՒՄ ԽՈՐԵՐԾՈՎ առ ԱՐ
ԵՎԼԻԿՈՎԸ ԼԵՐՈՒ
ՈՆԵԼՔՆՈՎԸ մԱԾԱՐԼԸ
ԱՅՆ ԽՈՐԵՐԾՈՎԸ
ԷՐԿՐՈՒՄ է ՏԱ
ԷՐԿՐՈՒՄ ՊՐԵՄ, առ ԱՐ
ԲԱԿԱՅԸ, ԽԵՎԸ ԵՎԼԵՆ.՝
ՏԿԵՐ ԵՎԼԵԿԵՐ,
ԳԵՎՀԿԸ ԸՆՎԵՐ
ԳԵՎՀԿԸ ՎԵՐԱՎԵՐ

Nous avons l'honneur de présenter le rapport de la Commission du Nunavik en conformité avec le mandat qui nous a été confié dans le cadre de l'accord politique entre la partie Nunavik, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour l'examen d'une forme de gouvernement au Nunavik.

We are honoured to submit the Report of the Nunavik Commission in accordance with our mandate as it was set out in the political accord between the Nunavik Party, the government of Quebec and the federal government for the examination of a form of government in Nunavik.

Co-présidents Co-chairpersons

H. J. Bigg

André Biniotto

Commissioners
Commissioners



JOHNNY N. ADAMS, Σ ACP

Diane Diamond
Diane Diamond

Jules Dufour
jules Dufour

Annie Pownall 45 >>

G.Dubaine
Gérard Dubaine

Marc-Adélard Tremblay
Marc-Adélard Tremblay

Δር-ርብኬኩና

Δመርበኩና፡ ካልሸቦ ምክንያት
JAJA፡ Alpha DESIGN & PRINTING LTD
ኋላ በመስራት / Δር-ርብኬኩና፡ ፊልግ ዘመን
ዲጂናው፡ R&GGRAPHIC, Conseil du Trône,
Gouvernement du Québec

ይህንን የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ፡ ስልጋም (POV-73-30)
Δመርበኩና፡ ወጪ ስልጋም
የሚከተሉት ደንብ፡ ስልጋም (POV-73-11)
CDO-HC A-B, C-D፡ ወጪ ስልጋም

ISBN: 2-550-37455-X

Legal deposit: 2nd. trimester 2001

Crédits

Traduction en Inuititut : Zebedee Nungak
Traduction en français : Alpha traduction et interprétation inc.
Design et mise en page : Andy Howe, ETSETERA DESIGN
Impression : R&GGRAPHIC, Conseil du Trône,
Gouvernement du Québec

Photographies et illustrations en couleur

1^{re} de couverture : Leah Qumaluk (POV-73-30)
3^{me} de couverture : Emanuel Lowi
4^{me} de couverture : Annie Mikpiga (POV-73-11)
Insertions A-B, C-D : Emanuel Lowi

ISBN: 2-550-37455-X

Digital : 2nd trimestre 2001

Credits

Inuititut Translation: Zebedee Nungak
French translation: Alpha traduction et interprétation inc.
Design / layout: Andy Howe, ETSETERA DESIGN
Printing: R&GGRAPHIC, Conseil du Trône,
Gouvernement du Québec

Colour photographs & illustrations

Front cover: Leah Qumaluk (POV-73-30)
Inside rear cover: Emanuel Lowi
Rear cover: Annie Mikpiga (POV-73-11)
Color plates A-B, C-D: Emanuel Lowi

ISBN: 2-550-37455-X

Legal deposit: 2nd. trimester 2001

■ የዕለታዊ ክፍልም በርሃን

■ $\Delta U \subset D_{\sigma^{-k}}$ $\Delta \subset C^k \Delta^c$ $b \in L^{\infty}(\Gamma)$

- $\Delta \sigma^{\text{R}} \propto \Delta \sigma^{\text{C}}$ $\Delta \sigma^{\text{R}} \propto \Delta \sigma^{\text{C}}$
 - $\Delta \sigma^{\text{R}} \propto \Delta \sigma^{\text{C}}$ $\Delta \sigma^{\text{R}} \propto \Delta \sigma^{\text{C}}$
 - $\Delta \sigma^{\text{R}} \propto \Delta \sigma^{\text{C}}$ $\Delta \sigma^{\text{R}} \propto \Delta \sigma^{\text{C}}$

■ Δε-Си-ЛДσ-с^с Δε-Др^жс ЛГЛДσ-с Δ-с-У-с Δε-Др^жс

- **ԱՅՆ ՀԱՅՐԵՆԻ ԼՐԴՈՒՄ** ԱՅՆ ՀԱՅՐԵՆԻ ԼՐԴՈՒՄ ԵՎ ԱՅՆ ՀԱՅՐԵՆԻ ԼՐԴՈՒՄ:

- የዕለድር ፊልጂስተሮናንግር በገዢለሁዋለሁ፡
ልደግኝነት ማረጋገጫው በገዢፈጥሬ ደዎችን ነፃ ክፍያዎች KEQC, KEAC, ፊልጂስተሮናንግር North; የዕለድር ፊልጂስተሮናንግር በመለከት በገዢለሁዋለሁ፡
 - የየሚገኘው መሆኑን ስራ ልቦርድ ማረጋገጫው ደዎችን ነፃ ክፍያዎች
ይህንን ደዎችን ማረጋገጫው የሚገኘው ማረጋገጫው ደዎችን ነፃ ክፍያዎች
የሚገኘው መሆኑን ስራ ልቦርድ ማረጋገጫው ደዎችን ነፃ ክፍያዎች;
 - የሚለውን መሆኑን ስራ ልቦርድ ማረጋገጫው ደዎችን ነፃ ክፍያዎች
የሚለውን መሆኑን ስራ ልቦርድ ማረጋገጫው ደዎችን ነፃ ክፍያዎች;

መወርድ ከፍጥነት ማስታወሻ ይችላል፡፡

ՀՅԱՀՅԱԿԱՐԳԻ ՈՅՆԹԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


- ဂရိဘာဝစ္စံးပေါ် မြန်မာစွဲ မြန်မာစွဲ မြန်မာစွဲ

■ የዕድልና ቤትርንስ ስራውን አገልግሎት በጥሩ ለመተዳደሪያ ይችላል

- $\alpha \subseteq \beta \subseteq C \Delta \sigma^{-1} \pi \beta \otimes \delta \wedge \Delta \rightarrow \alpha \Delta \rightarrow C \otimes C \Delta \pi \beta \otimes \delta \rightarrow \alpha \beta \otimes C \Delta \pi \delta$
 $\sigma \beta \Delta \pi \beta \otimes \delta \rightarrow C \Delta \pi \delta$.

■ የዕስልና እና ስራውን በመሆኑ የሚከተሉት ደንብ የሚያሳይ

■ የሆነዎች ማስተካከለ ሰነድ



ΔԱԾ-ՑԲԸ

ՀԱՅՐԴԻ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ ԱԴՐԵՆԱԼԻՆՈՒՄ	viii
ՀԱՅՐԴԻ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ ԱԴՐԵՆԱԼԻՆՈՒՄ	viii
ԱՅՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՅՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ	ix
ԱՐԴԻՇԱՋՈՒՅՑ	
i. ՈՌԵՆԴՈՒՄ, ՀԵՐԱԿ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ 1	
ii. ԱՅՆԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԵՔԼԻԿԱՆՈՒՅՑ ԱՅՐԴԻՇԱՋՈՒՅՑ 2	
ԱՄԱԿՈՒՄԱՐԻ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ	
i. ԹԱՎԱՐԱՐ ԹԱՎԱՐԱՐ 3	
ii. ԹԱՎԱՐԱՐ ԹԱՎԱՐԱՐ 3	
iii. ԱՅՐԻՆՈՒՅՑ ՈՐԴՈՒՄԵՐԻ ԹԱՎԱՐԱՐ ԵՔԼԻԿԱՆՈՒՅՑ 5	
iv. ԹԱՎԱՐԱՐ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ ԱՅՐԱԲՈՂԻՐԻ, ՀՐԱՎԱՆԱՊԼԱՆԻ 5	
v. ՀԱՅՐԱՎՈՐՈՒՄ ԵՔԼԻԿԱՆՈՒՅՑ ԱՅՐԴԻՇԱՋՈՒՅՑ ԱԼԱՐԳՈՐՈՒՄ ԱՆԵՐՈՒՄ 7	
ՎԻՃԱԿԱՆ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ - ՈՐԵՆՈՒՄ	
հՀ 1 ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ ԹԱՎԱՐԱՐ 10	
i. ԱՅՐԻՆՈՒՅՑ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ 10	
ii. ՎԵՐԱՎՈՐ (ՎԱՐԱՎՈՐՈՎՈՐ) 11	
iii. ԱՅՆԵՎՐՈՎՈՐ ՎԵՐԱՎՈՐ ՎԵՐԱՎՈՐ 12	
iv. ԹԱՎԱՐԱՐ ԵՌԱՎՈՐ 13	
v. ԹԱՎԱՐԱՐ ԴԻԵՎՈՐ, ԱՅՆԵՎՐՈՎՈՐ, ՎԵՐԱՎՈՐ ԱՎՐՈՇ 13	
հՀ 2 ԵՔԼԻԿԱՆՈՒՅՑ ԹԱՎԱՐԱՐ 18	
i. ԱՅՐԻՆՈՒՅՑ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ ՀԱՅՐԱՎՈՐԻ 18	
ii. ՎԵՐԱՎՈՐ (ՎԱՐԱՎՈՐՈՎՈՐ) 19	
iii. ԱԴՐԵՆԱԼԻՆՈՒՄ (ԱՌԵՆԴՈՒՄԵՐԻ ՎԵՐԱՎՈՐ) 19	
iv. ՎԵՐԱՎՈՐ ԱՅՐԱԲՈՂԻՐԻ ԱՅՐԱԲՈՂԻՐԻ ԱՎՐՈՇ 20	
v. ԵՔԼԻԿԱՆՈՒՅՑ ԹԱՎԱՐԱՐ 21	



СΔјрс (Δγδиј) əΔс-снγлју%рс

JBNQA: ↗ΔΓ↖ <ΔΓ ⌂<Δ↖ ↘ C⁹⁹%σ ↙%Γ⁹b⊕Γ⁹aσ⁹b

JBRDC: ԵԱՐԿ՝ ՀԱՐ ՔԶԳԾՎՔՆԵՐԸ՝ ԱՐԿԱՋԱՇՎԾՈՒՅՆ ԵՈՒԱՑ

KEAC: ԵՌԱԾ՝ ՀՀՈՉՆՈՐԾՎԱԾ՝ ԴՐԼԾՆՔՆՔԻ ԵՌԼՐԱԺԱԾ

KEQC: ԵՐԱԾ՝ ՀՅՈՒՆԱՏՎՈՂԸ ՔՆ ԵՆԼԻՎԱԳԻՎԱՐՎՈՒՄ ԵՈԼԻՎԱՀԱԸ

KRDC: ԵՇՀԾԾԿ ԹՎԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՆ ԽՈԼՀՅԱՆ ՀԱՅՐԱԿԱՆ

KRG: ፩፻፭፶ ፭፻፯፵፲ ፩፻፭፷፻

KRPF: ፩፻፸፶ የፌርማዊ ሪፖርት

NCC: ፳፻፲፭ ሌሎች አዲስአበባ ከዚህ የፋይ

NEOA: $\exists^c_s \wedge^c_s \exists^{\dot{c}}_b \wedge^c_b \exists^{\dot{c}}_d \wedge^c_d \exists^{\dot{c}}_e \wedge^c_e \exists^{\dot{c}}_f \wedge^c_f \exists^{\dot{c}}_g \wedge^c_g \exists^{\dot{c}}_h \wedge^c_h \exists^{\dot{c}}_i \wedge^c_i$

NRBHSS: $\text{as } \Delta^{\text{L}} \Gamma \text{ } \Delta \text{ } \text{as} \text{ } \text{as} \text{ } \text{as}$

NV: *סְגִירָה* – *סְגִירָה* *בְּנֵי* *אֶתְרָן*

BCAP: *bcap* is a highly conserved gene that encodes a protein involved in the regulation of gene expression.

TNI: THE NETHERLANDS INSTITUTE FOR INTELLIGENCE STUDIES

ΔԼԱՐՎՊՈՒԿԻՇՎԵՐՆԵՐՆԵՐԸ ԸՆԴՀԱՅՈՒԹԸ

አልፈሪያዊናኩራኬኝ	ለአዲስ
መልቲና የልማት	14
መልቲና የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	17
መልቲና የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	20
እንደርሃኩዎች የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	21
በደረሰ የልማት	22
ልማት የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	23
የቅርቡ የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	33
እንደርሃኩዎች የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	37
ይህንም የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	41
ልማት የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	45
ልማት የልማት ስርዓት	48
ልማት የልማት ስርዓት (ፊርማ የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ)	51
ልማት የልማት ስርዓት	53
የቅርቡ የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	55
ለደረሰ የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	56
ለደረሰ የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	58
እንደርሃኩዎች የልማት ስርዓት	60
የቅርቡ የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	63
የቅርቡ የልማት ስርዓት በአዲስ አበባ	67

የፌዴራል ደንብ በአዲስ አበባ







ΔсΔЛгъ հ՞եք մասնակտությունը ՈՐԴՐԱԿՑՈՒՅՑ
միջին ՀԱՐՄԱՆ (մ<Δ⁰ C⁰9⁰Ը) ԾՐԾԵՑՈՒՅՑ <<
Առաջին ՀԱՐՄԱՆ ՀԱՐՄԱՆ ՀԱՐՄԱՆ Առաջին ՀԱՐՄԱՆ <<
ԾԱԼԾԱՇՐՄԱՆ ՀԵՂԼՐՄԱՆ ԾՐԾԵՑՈՒՅՑ ԱՀՀԵՇՐՄԱՆ <<
ԺՈՂՈՎ ԱՀՀԵՇՐՄԱՆ?

σ-ΠΔ' C Δγ L Δ' σ b Π L Δ' L n σ d < Δ' b Ε L' L C
Δ' b' σ L n σ, σ Δ' < 23, 1983.

— ♦ —

Δεκέμβριος, 2000

—◆—

አጥቃሮ-ሰነድ እና የስራ

I. ԱՐԴՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



II. ለእሮምና ለዕለታዊ ሌሎች አገልግሎቶች

Δσ-Ը ՈՐ Ծ-Ց ՀԱՅԱՀԻՄ

I. મોટાંડાં મોટાંપણાં અનુભૂતિ

II. የልጋጌና የዕድገትና በጥረትና የሚተቻቸውን ስም



CL^b dA \rightarrow $\exists \forall c \exists L \exists s \forall A^c$ $\forall \Gamma, L \vdash c \rightarrow \Gamma \cup \{y \in L\} \vdash$ $\lambda x_n x_n : s \rightarrow \forall y \in L \exists c$
 $\#_x A \Delta^c$ $\Delta \vdash \Gamma, s \vdash \forall y \in L \exists c \#_x s$ $\vdash \exists \forall c$ $\exists \forall y \in L \exists c \#_x s$
 $\wedge \forall c \exists L \exists s \forall A^c$ $\forall \Gamma, L \vdash c \rightarrow \Gamma \cup \{y \in L\} \vdash$ $\lambda x_n x_n : s \rightarrow \forall y \in L \exists c$
 $\Delta \vdash \Gamma, s \vdash \forall y \in L \exists c \#_x s$ $\wedge \forall c \exists L \exists s \forall A^c$ $\forall \Gamma, L \vdash c \rightarrow \Gamma \cup \{y \in L\} \vdash$ $\lambda x_n x_n : s \rightarrow \forall y \in L \exists c$
 $\Delta \vdash \Gamma, s \vdash \forall y \in L \exists c \#_x s$ $\wedge \forall c \exists L \exists s \forall A^c$ $\forall \Gamma, L \vdash c \rightarrow \Gamma \cup \{y \in L\} \vdash$ $\lambda x_n x_n : s \rightarrow \forall y \in L \exists c$

III. Δ%Γ%Δ%σ% ՈԲՇՈԼԵՐԴԿ% ԹՎՑԱՐ ԵՔՆԵՐԸ

IV. Δεσμοί οικογένειας, Διατάξεις, Καθημερινός,

የፋይናርድ በፌዴራል ማስታወሻ የሚከተሉት ነው፡፡

የፋይናርድ በፌዴራል ማስታወሻ የሚከተሉት ነው፡፡

ՃՀԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԿՐՈՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱԿԱՐԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱԿԱՐԱՆ

መΔር▷በትኩስና ስርዓት የሚያስቀርብ ነው በዚህ የሚከተሉት ደንብ የሚያስቀርብ ይችላል፡፡

V. ՀՅՈՒԱՐՆԴՐԱԼՐԸ ԵՎԼԿԱՌՈՒՆՔ ԱՌԴՎԵՇՄԸ
ՃԼՃՐԳՐՈՒԿՆԵՐՆԵՐՆԵՐ

ՀԵԿՈՒՅ ՈՆՏՎԱԾՈՒՅՑ ՃԼՃՐԱԳԵՐԸԾՆԸԾՈՒՅՑՈՒՅՑ, ՀԵԿԱԾՈՒՅՑՆԵՐԸ ՃՄԸԾՆԸԾՈՒՅՑ
ԵԽԸԾՈՒՅՑՆԵՐԸ ՔԵԿԱԳԵԾՈՒՅՑԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ՎԼԵՎ ԵԽԸԾՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵԽԸԾՈՒՅՑՆԵՐԸԾՆԸԾՈՒՅՑ
ՎԼԵՎ ԵԽԸԾՈՒՅՑՆԵՐԸ ՈՂԿԱՆԸԾՈՒՅՑ ԵԽԸԾՈՒՅՑՆԵՐԸ, ՎԼԵՎ ՃԱՐՄԵՐԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ԹՎԵԼԿԴՅԸ
ԱՅԼՏԸՆԿԱՆԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ԾՃԿԲԸԾԿՎԼԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ԱՅՆՈՒՅՆԸԾՆԸԾՈՒՅՑ-ԱՅԼՏԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ՎԼԵՎԸ 30-
Ծ ՎԼԵՎԸԾՆԸԾՈՒՅՑ, ԵԽԸԾՈՒՅՑՆԵՐԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ԵԽԸԾՈՒՅՑՆԵՐԸ ՎԼԵՎԸԾՆԸԾՈՒՅՑ-ՎԼԵՎԸԾՆԸԾՈՒՅՑ
ՎԼԵՎԸԾՆԸԾՈՒՅՑ-ՎԼԵՎԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ՃԼՃՐԱԳԵՐԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ՎԼԵՎԸԾՆԸԾՈՒՅՑ ԱՅՆԸ ԱՅԼՏԸԾՆԸԾՈՒՅՑ:

ዕድር ተቀብሬኝ (አስተያየት የዕድር ተቀብሬኝ) እና የዕድር ስራኝ

՚ԵՃՌԼԵՇՇՈՎԾԴՐԵՆՇ՚ ԱՖՀԱՋԱՋԸ ՀԺՊԼՇՆՑԵՐԼԼԵՏԵՐՀՈՒՑ ԱՇՅՆՔՆՑ-ՏՎԵՐՑՆՑ ԱՇՅՆՔՆՑ
(ՔՄՇՈՎՆՔՆՑ-ՏՎԵՐՑՆՑ) ԵՑԼԵՇՄԵՐՑ, ԾԱԼՑՄԱՏԾՆՔԾՈՒՆ ԱՇՅՆՔՆՑ ԱԼՐՄՆՑ
ԵՑԼԵՇՄԵՐԸ ԱՄԾՆՑ ԸՆԴԿՆՑ Ի՛ ԱՑԵՑՄՐԱՎԱՐԾ. ԾԱԼՑՄԱՏԾՆՔՆ ԾՈՒՆՑԾՎՀՑՆՑ
ԱՎԿՈՐԱՅ, ԱՖՀԱՋԸ ԹԱԼԿՐՄԾԸ ԾՅԻՇԾԱԸՆԵՐԵՎՆՇ ՎՀՐԻՄԱԿՐՄԾ ԱՎԿՈՐԱՅ,
ԷՇՈՒԼԵՇՆՑ-ՇՈՒՑ (ԷՌՈԼԵՇՆՑ-ՇՈՒՑ) ԾԱԼՑՄԱՏԾՆՔԾՈՒՆԳՄԾ ԱՇՅՆՔՆՑ ԱԼՐՄՆՑ
ԵՑԼԵՇՄԵՐԸ ԱՄԾՆՑ Ի՛ ԱՑԵՑՄՐԱՎԱՐԾ ՎԴՏԾԿՐՄԾ ԽԼԵՑՈՒ.

ԱՀՀԵՆԱՏԻԵՐԾՎԱՆ ԱԴՐԵՆԱԾԴՅԱԼ ԱՌԱՋԱԿԱՐԱՆՈՒՅՆԸ ՏՎԱԾԸ ԱՀՀԵՆԱՏԻԵՐԾՎԱՆ ԱԴՐԵՆԱԾԴՅԱԼ ԱՌԱՋԱԿԱՐԱՆՈՒՅՆԸ ՏՎԱԾԸ

የዚህን ስልጣን በዚህ የሚከተሉት ነው፡፡

የዚህን ስልጣን በዚህ የሚከተሉት ነው፡፡

አሸናኞችናኝርዳኅዎች የዚህን ስርዓት በዚህ አገልግሎት የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡
የዚህን ስርዓት የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

◀ J C ▶ U ◀ D ▶ G ◀

۱۰

Γσ δρ, Δρετόντος Πατρών, δέκατη
Αύγουστος 22, 2000

— ♦ —

ГДР 2d, Документы по вопросам, Администрация,
Люб 13, 2000

— ♦ —

የፌዴራል ለፌዴራል, ደመት ቀንያዊው በታሪክ
ዶርድር እና የፌዴራል ለተጠሪ, ፖስታ ቀንያዊው በታሪክ
28, 2000

— ♦ —

ՀՇԱՐ ՀԵԿԵ, ԱԶԸԼՈՒՇԵՆՈՎ, ԿԸԾ,
ՏԻԴՐ 24, 2000

— ♦ —

۷۰



I. ΔԵԸՐՎԱ ԳՐԱԴԱՎՈԼԾՎԱԾ (ԿԱԼՄՐՎԱԾ)

▷ ८६ अलन्ते सर्वादिक्षरुद्धिकाले यसका उत्तराधिकारी थार्डिक्षरुद्धि अवधि का नाम दिया गया है। इसका उत्तराधिकारी अवधि का नाम दिया गया है।

ՀԵՐԱԿԱՆ, ԱԾՇՔՏԸ ՏՐԴԱԿԾՈՒԹԵՎ ԹԱՅԻՆՈՉՈՐԾ ՀԱՅԱՀԱՆԱԳՈՐԾ, ԴԻԵՎԱԼՈՒ
ԱԴՐԵՍԸ ՀԱՌԱԴԻՆԱՆ ԳԻ ԱԾՐՆԵՐ ԱԾՐՆԵՐ ՋԱՄԱՐԾ ԱՅՆ ԼՈՅԾ ՏՐԴԱԿԾՈՒԹԵՎ
ՏՐԴԱԿԾՈՒԹԵՎ ԵՎԼԴԱՏՐԾ ՀԱԼԱԴԿԱԾ ԱՎՐԾԵՎԾՈՒԴԱ ԱՌԱԴԻՆԱՆ ՈՐՄՈՒՆ. Ի՞՛ ՀԱՅ
ՀԵՐԱԿԱՆ ՊՅԱՇ ԵՄ ԵՎԼԴԱՏՐԾ ՀԱԼԱԴԿԱԾ ԱՄԱՐԾ ԵՎԼԴԱՏՐԾ ՀԱԼԱԴԿԱԾ ՏՐԴԱԿԾՈՒԹԵՎ
ՄԱՐՄԻՆԾ ՀԱԼԱԴԿԱԾ ԱՎԱԺԱՐ, ԵՎՀԱՅԵԼԱԴԱՄԱՐԾ ԱՎԱԺԱՐ ԱՎԱԺԱՐ
ՏՐԴԱԿԾՈՒԹԵՎ ՄԱՐՄԻՆԾ ՀԱԼԱԴԿԱԾ ԱՎԱԺԱՐ, ԵՎՀԱՅԵԼԱԴԱՄԱՐԾ ԱՎԱԺԱՐ
ԱԾՇՔՏԸ ԴԻԵՎԱԼՈՒՆՐ, ՀԵՅԴԱԾ ՏՐԴԱԿԾՈՒԹԵՎ ԼԾ ԹԱՅԻՆՈՉՈՐԾ ԱՎԱԺԱՐ ԱՎԱԺԱՐ
ԱԾՇՔՏԸ ԱՎԱԺԱՐ, ԵՎԼԴԱՏՐԾ ՄԱՐՄԻՆԾ ԵՎՀԱՅԵԼԱԴԱՄԱՐԾ ԱՎԱԺԱՐ
ՏՐԴԱԿԾՈՒԹԵՎ ԵՎԼԴԱՏՐԾ ԱՎԱԺԱՐ, ԵՎՀԱՅԵԼԱԴԱՄԱՐԾ ԱՎԱԺԱՐ

ይርሱን የሚገኘውን ስምምነት እንደሚያስረዳ በመሆኑ የሚከተሉ ስምምነት የሚያስረዳ ይችላል፡፡

Եթե հայությունը կատարվի առաջամաշակութայի կողմէն՝ ապա այս գործը կատարված է առաջամաշակութայի կողմէն:

II. દેખાવોનું (માનસિક દર્શાવાનું)



III. ልማት-▷የመ-ስተ-▷የመ-ስተ

IV. ΔεσμեΔc ե՛՛լէ՛՛րc

V. $\Delta \subset C_n \setminus D_{\sigma^{-1}}$, $D_b \supset D_{\sigma^1}$, $\wedge^n p_n \wedge^n d$, $\Delta^{p^n} \cap \Delta^{d^n}$, $\Delta^{n-1} \setminus S^n \cup$
 $\Delta^{n-1} \setminus S^n \cup D_{\sigma^n}$, $D_b \supset \Delta \setminus D$

አዲስ ሌሎች የዕለታዊ አገልግሎት በፊርማ የሚያሳይቷል፡ ይህንን የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

የድርጅተ የሚገኘው ስምምነት በመሆኑ እንደሆነ የሚያስፈልግ ስምምነት ይችላል

ΔΛΔΓΔΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΩΝ

Digitized by srujanika@gmail.com

- 1.1 Αξιότερη στρατηγική πολιτική για την ανάπτυξη της χώρας είναι η πολιτική της ανάπτυξης και της ανανέωσης της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης. Η πολιτική ανάπτυξης πρέπει να είναι στόχευτη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης.

1.2 Η πολιτική ανάπτυξης πρέπει να είναι στόχευτη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης. Η πολιτική ανάπτυξης πρέπει να είναι στόχευτη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης.

1.3 Η πολιτική ανάπτυξης πρέπει να είναι στόχευτη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης.

1.4 Η πολιτική ανάπτυξης πρέπει να είναι στόχευτη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης.

1.5 Η πολιτική ανάπτυξης πρέπει να είναι στόχευτη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης.

Διαβούλευση

1.6 Η πολιτική ανάπτυξης πρέπει να είναι στόχευτη στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της ανάπτυξης.

- 1.7 $\Delta^c \leftarrow b^c C \Delta J Y^c$ $\Delta \leftarrow \Delta^c A P U^c b^c C$ $\Delta \leftarrow \Delta^c \Delta^c C \Delta J U^c$
 $b U L \Delta \sigma^c$
 $b^c \Delta C^c S^c b^c S$ $A^c P U^c Y^c L J Y^c U^c$ $D P C \Delta R A^c b^c >^c$ $M \Delta A D^c$
 $D^c b^c A L \Delta S^c$.

1.8 $\Delta \leftarrow b^c \Delta^c$ $b U L \Delta^c$ $< \Delta^c Y^c \Delta^c$ $\Delta \Delta^c$ $D^c b \Delta^c Y^c \Delta^c \sigma^c$ $\Delta \leftarrow c^c d^c Y^c \Delta^c \sigma^c$
 $D^c L \Delta^c$ $\Delta \Delta^c$ $A^c P U^c D^c P Y^c \Delta^c \sigma^c$ $D^c \sigma^c C^c P U^c Y^c \Delta^c \sigma^c$.

σΡΔ' σΛΔ'

σ?◀▫C▷L&▷▫ Δ▫Δ?▫C▫ &?◀▫C▷σ▫S

ԱՐԴՅՈՒՆՎՈՐԸ

第6章

- 1.16 σʔડાસ્ડાં ડાંડાં માદાંસાંકું એચુલાટાંસાં રાંપાંસ્રાંસાંસ, અંચારાંડાં
દાંસ્લાંસ્લાં ડાંડાંસુંરીંદાંસું > સ્રાનુદાંસુંબાં સ્રાનુદાંસુંબાં
ર્ડાંસ્લુંજ્યુંગ્ડાં (માદાંસ્રાંસુંજું) દાંસુંલાંગ્બાં (ચ્રપાંસુંસ્રાંસુંગ્બાં)
દાંસુંલાંગ્બાં એદુંસ્રાંસુંગ્બાં સ્રાનુદાંસુંબાં.

1.17 દાંસું (ચ્રપાંસુંગ્બાં) લાંસ્રાંસુંસુંદાંસું > ક્સ્સાંસુંજુંસું કાસ
ન્યુંનાંનાંસુંસું સ્રાનુદાંસું > લાંસુંસુંનુંરાંડાં લાંસુંસુંનુંરાંડાં
દાંસુંસું > દાંસુંલાંસું અંચારાંસું લાંસુંસું લાંસુંસું લાંસુંસું
લાંસુંસુંનુંરાંડાં એચુલાંસું અંચારાંસું દાંસુંસું > દાંસુંલાંસું.

1.18 દાંસું (ચ્રપાંસુંગ્બાં) લાંસ્રાંસુંસુંદાંસું > ક્સ્સાંસુંજુંસું કાસ
ચ્રપાંસુંસું સ્રાનુદાંસું > દાંસુંલાંસું, અંચારાંસું સ્સુંસું ચ્રપાંસું કાસ
દાંસુંલાંસું.

1.19 દાંસું (ચ્રપાંસુંગ્બાં) અંચારાંસુંસું > પ્રાલાંસુંસું રૂપાંસુંસું
દાંસુંલાંસું. એદ્રુલાંસુંસું > ક્સ્સાંસું > લાંસુંસું નુંસું
દાંસુંનુંસું સુંસું > લાંસુંસું નુંસું > ચ્રપાંસુંજુંસું > દાંસુંલાંસું
દાંસુંનુંસું > ચાલાંસુંસું સુંસું > દાંસુંનુંસું નુંસું > ચાલાંસુંસું.

1.20 દાંસું (ચ્રપાંસુંગ્બાં) સ્રાનુદાંસુંસું > એંપરાંસું સ્રાનુદાંસું
એંચાંસુંસું > એંચાંસુંસું > ચ્રપાંસુંસું > એંપરાંસું સ્રાનુદાંસું
એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું
એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું
એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું

1.21 દાંસું (ચ્રપાંસુંગ્બાં) લાંસુંજુંસું > સ્રાનુદાંસું અંચારાંડાં
સ્રાનુદાંસું 2/3-સુંસું > દાંસુંલાંસું. દાંસું (ચ્રપાંસુંગ્બાં)
ચ્રપાંસુંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું
એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું > એંપરાંસું

ԵՈԼԾԱՐԸ

- 1.22 ԱՇՐՋԸՐԸ ԵՈԼԾԱՐԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԱՌԱՅՈՒՅԹԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ:
- 1.23 ՏԵՍԱՆԱԿ ԷՐԵՎԱՆԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԱՐ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԱՌԱՅՈՒՅԹԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.24 ՏԵՍԱՆԱԿ ԱՌԱՅՈՒՅԹԸ ԵՈԼԾԱՐԸ ՄԱԿԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ:
- 1.25 ՔԱՌԵԿԱՆՈՐԸ ԱՐԵՎԱԿՈՐԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.26 ՏԵՍԱՆԱԿ ՄԱԿԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ:
- 1.27 ՏԵՍԱՆԱԿ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:

ՏԵՍԱՆԱԿԸ

- 1.28 ՏԵՍԱՆԱԿ ԷՐԵՎԱՆԻՆ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.29 ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՄԱԿԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ:
- 1.30 ԺԱՅԱԿ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.31 ԲԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.32 ԲԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.33 ԲԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:

- 1.34 ԺԱՅԱԿ ԱՌԱՅՈՒՅԹԸ ԼԵՍԵԿԱԿԸ, ՅՈՒՇՊՈՎԻԿԱՅԱՋԱՆ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԱՌԱՅՈՒՅԹԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.35 ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԱՌԱՅՈՒՅԹԸ ԼԵՍԵԿԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՏԵՍԱՆԱԿԸ ԱՌԱՅՈՒՅԹԸ ԵՐԵՎԱՆԻՆ:
- 1.36 ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՄԱԿԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ:
- 1.37 ՏԵՍԱՆԱԿԸ ՄԱԿԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ:

ԱՐԵՎԱԿԸ

- 1.38 ՏԵՍԱՆԱԿ ԷՐԵՎԱՆԻՆ ՄԱԿԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ:

መግለጫ የሚከተሉትን ማረጋገጫዎች

መግኘቱንና በዚህ የደረሰው ስምምነት እንዲያረጋግጥ ይችላል (የደረሰው መግኘቱንና በዚህ የደረሰው ስምምነት እንዲያረጋግጥ ይችላል)

- 2.1 ▷ “እናለሁ” የሚኖርበትን በግብርና ለተደረገው ማረጋገጫ እንደሚከተሉ ይመሱ
 ▷ “እናለሁ” ማረጋገጫ ሆኖ ስም ማስቀመጥ ይመሱ እና ለማስቀመጥ ይመሱ
 “እናለሁ” ማረጋገጫ ሆኖ ስም ማስቀመጥ ይመሱ እና ለማስቀመጥ ይመሱ.

- 2.2.1 $\Delta \subset^{\circ} \sigma \triangleleft \sigma \subset \sigma^{\circ b}$, $\Delta \subset \triangleright \sigma^{\circ b} \Delta \subset \sigma^{\circ b} \triangleleft \sigma^{\circ b}$;

2.2.2 $\Delta \subset^{\circ} \sigma \triangleleft \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\Delta \subset \triangleright \sigma^{\circ b} \Delta \subset \sigma^{\circ b} \triangleleft \sigma^{\circ b}$;

2.2.3 $\Delta \dot{\sigma} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\Delta \subset \triangleright \sigma^{\circ b} \Delta \dot{\sigma} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\Delta \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.4 $\sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.5 $\dot{\sigma} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \Delta \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\sigma \subset \sigma \dot{\sigma} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$
 $(\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}) \dot{\sigma} \sigma \subset \sigma^{\circ b} (\dot{\sigma} \sigma \subset \sigma^{\circ b})$;

2.2.6 $\sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.7 $\dot{\sigma} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \Delta \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\Delta \subset \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.8 $\sigma \subset \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\Delta \subset \triangleright \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\sigma \Delta \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \Delta \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.9 $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.10 $\Delta \subset \sigma^{\circ b} (\sigma \subset \sigma^{\circ b} \Delta \subset \sigma^{\circ b}) \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.11 $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$ $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.12 $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.13 $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

2.2.14 $\sigma \subset \sigma^{\circ b} \sigma \subset \sigma^{\circ b}$;

- 2.2.15 $\Delta^{\text{def}} \cup \subset \sigma^{\text{def}}$;

I. Δεκτάς Αρχές Λογισμού (Καλσόν)

Եթե հայությունը կատարվի առաջամաշկութան մեջ՝ ապա այս գործը կատարված է առաջամաշկութան մեջ և այս գործը կատարված է առաջամաշկութան մեջ:

Διεργίας διαδικούσας Δημόσιας Κυβερνήσεως ή Διεργίας της Επιτροπής Ανάπτυξης και Εργασίας στην οποία παρέλαβε την απόφαση για την επένδυση στην περιοχή της Καρδίτσας.

አዲር አዲስበሮናፌርርር, የፌርዴራል ማቋሚያ ተከተል የሚገኘውን ቅጂውን የሚፈጸም ይችላል (የ>ፌርዴራል ማቋሚያ ተከተል የሚገኘውን ቅጂውን የሚፈጸም ይችላል).

II. ଏକଟିକ୍ ପାଇସନ୍ (ମୁଦ୍ରାରୀରେ ପାଇସନ୍)

III. ଏଇସିଟାଫ୍ରେକ୍ସର୍ସିଂ (ଏସିର୍ୟିପିଏଇସିଟାଫ୍ରେକ୍ସର୍ସିଂ) ଏଇସିର୍ୟିପିଏଇସିଟାଫ୍ରେକ୍ସର୍ସିଂ



ԱԼԱՐԳՐՈՒԿԱՌՆԵԼՇՎՀՅ 3

መ.፳፻፲፭

- 3.1 $\wedge C \circ b \circ d \circ b >^{\text{gb}}$ $\neg a \wedge D <$ $b \circ L \circ s <$ $C \circ d \circ a \circ C \circ b$ $\sigma ? \wedge \circ C \circ r \circ L \circ r \circ b$
 $\neg a \circ b \circ C \circ r \circ c \circ L \circ c$ $\neg a \wedge \Gamma.$

3.2 $\wedge C \circ b \circ d \circ b >^{\text{gb}}$ $C \circ c \circ L \circ c$ $C \circ y \circ U \circ \sigma \circ \neg c \circ \sigma <$ $\sigma ? \wedge \circ C \circ r \circ L \circ r \circ \sigma <$ $\Delta \circ D \circ \neg \sigma <$
 $\neg a \wedge D <$ $b \circ L \circ s <$ $\Delta \circ D \circ U \circ c \circ J$ $\neg \gamma \circ c \circ U$ ($\text{d} \circ s \circ \text{r} \circ b \circ \text{gb}$). $\sigma ? \wedge \circ \sigma \circ \neg \sigma <$
 $\gamma \circ c \circ c \circ c$ $R \circ J \circ \sigma \circ s <$, $\gamma \circ b \circ A \circ L \circ b <$ $\Delta \circ \gamma \circ r \circ d \circ C \circ \Delta \circ a \circ n \circ d \circ b \circ b \circ \gamma \circ b$ $\dot{C} \circ d \circ \sigma \circ s$
 $\gamma \circ c \circ r \circ D \circ \sigma \circ \gamma \circ \sigma <$ $\Delta \circ \sigma \circ h \circ c \circ C \circ r \circ L \circ r \circ b \circ \gamma \circ r \circ b \circ d \circ U \circ c$ $\wedge \circ s \circ r \circ \Delta \circ \gamma \circ \sigma <$ ($1/3$ -
 $\gamma \circ \sigma \circ b$) $\Delta \circ D \circ r \circ c \circ L \circ c$ $b \circ n \circ \sigma \circ \gamma \circ c$ $\gamma \circ b \circ A \circ L \circ n \circ \Gamma$ $\Delta \circ D \circ r \circ \Delta \circ c$.

3.3 $b \circ L \circ r \circ c \circ U \circ b$ $\Delta \circ D \circ r \circ \Delta \circ c$ $\sigma ? \wedge \circ C \circ D \circ L \circ s \circ b \circ d \circ b >^c$ $A \circ d \circ J \circ \sigma$ $\wedge \circ s \circ r \circ \sigma$
 $\gamma \circ C \circ s \circ \gamma \circ \sigma \circ c$, $\gamma \circ b \circ A \circ L \circ n \circ \Gamma$ $\Delta \circ D \circ r \circ \Delta \circ c$ $C \circ \Delta \circ \Delta \circ \sigma \circ \gamma \circ U \circ c \circ$.

3.4 $\neg a \wedge D <$ $b \circ L \circ s$ $\gamma \circ r \circ l \circ b \circ n \circ d \circ b >^{\text{gb}}$ ($\text{d} \circ r \circ y \circ L \circ b \circ n \circ d \circ b >^{\text{gb}}$) $b \circ C \circ D \circ$
 $\wedge \circ \gamma \circ l \circ \gamma \circ d \circ \sigma <$, $\Delta \circ D \circ U \circ c \circ J \circ c$ $C \circ \gamma \circ s \circ A \circ L \circ n \circ c$ $\wedge \circ \gamma \circ a \circ D \circ U \circ b \circ P \circ C \circ D \circ \neg c$
 $\Delta \circ r \circ L \circ \Delta \circ a \circ \gamma \circ J \circ a \circ D \circ U \circ b \circ P \circ C \circ D \circ \neg c$, $A \circ L \circ c$ $\Delta \circ D \circ L \circ \neg c \circ U \circ b$
 $\neg c \circ n \circ d \circ b \circ c \circ A \circ n \circ r \circ L \circ c$ $b \circ C \circ D \circ c$ $\wedge \circ \gamma \circ l \circ c \circ A \circ n \circ r \circ L \circ \gamma \circ c \circ$.

3.5 $\neg a \wedge D <$ $b \circ L \circ s$ $\gamma \circ r \circ l \circ b \circ n \circ d \circ b >^{\text{gb}}$ ($\text{d} \circ r \circ y \circ L \circ b \circ n \circ d \circ b >^{\text{gb}}$) $d \circ \Delta \circ$
 $\wedge \circ \gamma \circ l \circ \gamma \circ \sigma$, $\Delta \circ D \circ U \circ c \circ J \circ c$ $d \circ \Delta \circ L \circ c$ $C \circ \gamma \circ s \circ A \circ L \circ n \circ b$ $\neg c \circ U \circ b \circ r \circ c \circ L \circ c$
 $\wedge \circ \gamma \circ a \circ D \circ U \circ b \circ U \circ C \circ D \circ J \circ U \circ \gamma \circ \sigma \circ c$ $\Delta \circ L \circ \Delta \circ a \circ \gamma \circ J \circ a \circ U \circ C \circ D \circ J \circ U \circ \gamma \circ \sigma \circ c \circ$.

3.6 $C \circ R \circ P \circ b \circ r \circ c$ $\neg a \wedge D <$ $b \circ L \circ s \circ C$ $\text{d} \circ r \circ C \circ D \circ L \circ s \circ C \circ r \circ L \circ r \circ b \circ b >^c$ $\neg a \wedge D <$
 $\gamma \circ b \circ A \circ L \circ n \circ \sigma \circ c \circ$.

3.7 $\Delta \circ \neg \circ a \circ U \circ b$ $\wedge \gamma \circ r \circ l \circ r \circ \neg c$ $\wedge \circ \gamma \circ r \circ c \circ U \circ r \circ \neg c \circ c$ $b \circ n \circ a \circ$ $\neg a \circ c \circ c \circ L \circ c$ $b \circ L \circ s \circ c \circ$,
 $b \circ n \circ a \circ$ $\Delta \circ \neg \circ \sigma \circ d \circ s \circ c \circ n \circ \sigma \circ c \circ L \circ c$, $\neg a \wedge \Gamma$ $\Delta \circ \gamma \circ c \circ n \circ b \circ d \circ m \circ c$ $A \circ L \circ c$ $\wedge \circ \gamma \circ c \circ b$
 $\wedge \gamma \circ r \circ c \circ b \circ c \circ n \circ b \circ L \circ c$ $\neg c \circ U \circ C \circ D \circ r \circ b \circ b >^c$ $\neg a \wedge D <$ $b \circ L \circ s \circ c \circ$.

IV. ◇▷ርሃስ▷ር ◇ልቅዕስ ተመሪያ ስራውን የሚከተሉትን አገልግሎቶችን የሚከተሉትን አገልግሎቶችን የሚከተሉትን አገልግሎቶችን


ርድኔሩ የፈረሰውን አገልግሎት ስምምነት በመሆኑ የሚያስተካክለውን የሚከተሉት ማስረጃዎች ይዘረዋል፡፡

ΔΔες-^cCD^b ΑΓε^cθρ^aα^bλε^aγε^cτε^b Δε^cγ^aσ^b ομε^cτ^bΓ^aσ^b ΟΓΔ^cΔ^b
ΛΔ^cγ^aτ^bCD^aγ^bσ^c (ΛΔ^cδ^bγ^aσ^b) ρ^aγ^bλ^cτ^bΔ^a σ^b ΔΔ^cγ^aλ^bβ^cα^bλε^aγε^c
ΔΔ^cα^bβ^cCD^aγ^bλε^a γ^c Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a Δ^aγ^bδ^cτ^bσ^a Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a
ΛΔ^cγ^aτ^bCD^aγ^bλε^a (Γ^cγ^bτ^aγ^cλε^aγ^bλε^cσ^a) ομε^cτ^b λε^aγ^c Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a
Δη^cCD^aγ^bλε^a. Δ^cσ^bΔ^a δΔ^aλ^bγ^c Δ^cτ^bγ^aλ^cλε^a σ^b CDΔΔ^cγ^aα^bσ^c,
ρ^bγ^cτ^aγ^bλε^aγ^c λε^aγ^bλε^c σ^a Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a CDΔΔ^cγ^aα^bσ^c CDΔΔ^cγ^aα^bσ^c ΟΓΔ^cΔ^b
Γ^aΔ^cΓ^bγ^cCD^aγ^bλε^a λε^bΔ^c Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a σ^b CL^bδ^aλ^cτ^bΔ^a Δ^cλ^bΔ^a
ΔLΔ^cρ^bγ^cτ^bΔ^a λε^bΔ^c CDΔΔ^cλ^a σ^b Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a Δ^cγ^b
Δη^cλ^aγ^bτ^bΔ^a λε^bΔ^c CDΔΔ^cγ^aα^bσ^c Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a Δη^aρ^bγ^cτ^bσ^a.

ΔΛΔΓ◀ΡΩΣΗ▷◀υ▶▷◀ς 4

V. ԵՐԼԻԵՐԱ առ

የሚገኘውን የሚከተሉት ስምዎች በመሆኑ እንደሆነ የሚከተሉት ስምዎች በመሆኑ እንደሆነ



3

ԵՐԵՎԱՆ-ՀԱՅՈՎԻ ԾԱՌԱՋԱԳԻՒՅՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՆՈՐՄԵԴՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՆՈՐՄԵԴՅԱՆ
ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ
ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ
ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ ՀԱՅՐԱԿՈՆԾԱՋՈՐՄԵՆՏԻ

I. Διεύθυνση Απόδοσης και Κατανομής

II. Δεῖται τοι σέτες

Δςτράτηγος Καπετάνιος της Ελληνικής Αρχής στην Αίγα Λέσβου, ο οποίος έδωσε στην πόλη την αρχή της αναγέννησης μετά την απελευθέρωση της Λέσβου από τους Τούρκους. Η πόλη ήταν η πρώτη που αναγέννησε μετά την απελευθέρωση της Ελλάς από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

СΔЛ~КΔЛ~ > б>ДСДУ~ > ~ м~АД~ > б~Л~ ~ А~К~Б~ > ~ С~Д~Б~ > ~ А~Б~ > ~ С~Д~Б~
Д~Б~Д~А~ > ~ Р~П~А~С~Б~ > ~ А~Л~ С~Д~Л~Д~Г~Л~ С~Р~С~Д~В~ > ~ б~Л~Д~ > ~ б~С~Г~,
А~Б~Б~Р~Д~Б~ > ~ Ч~Д~ > ~ Р~П~У~Г~ > ~ Р~'~Д~С~ > ~ Р~Р~Л~Е~ > ~ м~А~Д~ > ~ б~Л~У~С~
Д~Б~Б~Г~Л~Б~ С~У~Д~Б~ > ~ Д~А~А~ > ~ Д~Б~Б~ > ~ С~Б~Б~ > ~ Д~Б~Б~ > ~ С~У~Д~Б~
Л~Д~У~ > ~ Ч~Д~ > ~ Р~П~У~Г~ > ~ Р~'~Д~С~ > ~ Р~Р~Л~Е~ > ~ м~А~Д~ > ~ б~Л~У~С~

ΔΛΔΓ◀ΡΩΣ▶◀Ρ▶◀

Δ„బΔగుచ్ఛాస్త్రా ఆమ్రానుచూస్తో నోట్లు





($\Delta\sigma^a \otimes \sum_j \hat{\rho}_j \otimes \mathbb{I}_{\text{out}}$)

Digitized by srujanika@gmail.com

Δασ-Λέυκες, Διρήφη,
Ιούνιος 13, 2000

— ♦ —

$$\dot{L}\rho \Delta L^{\epsilon}c^b$$

— ♦ —

— ♦ —



4

የዕድልና ስርጓዊ የዕድል

የልጋዣ ተመርሱ ነው ይህንን ስምምነት በሚገኘው በፊት ተረጋግጧል፡፡

I. ሰነድ የመጀመሪያ በትምህር የዕለታዊ የስራ አገልግሎት



CL^bd^a Ծ%ՆԱ%մDԾσ^c ՃՐՇՆՐՃՐԴՌՇՆՌ ԱՇՀ-ԾԴՐՄ-ԱՐԾԾՌՎՃԵՌԵՌ ԱՐՀ-ՑՑՈՒՏԵ
ԹՋԱԼՌ ՃԾՐՎԼՏՏՐ-Ծ ԷՌՆԺԾ 25-Ծ ՆԴՐԻ ՀՀՀ ԷՌՆՑԵՌՈՒՄ-Ծ%ՆԿ ԱՐՄՆԳՈԾՋՈՒՐՄ-Ծ.
ԱԲԸԿ-Ծ-ԾՎԾՐՎԼՎՃԵՌԵՌ ԷՌՃԱ-ԾՎՐՎՎՃԵՌ-Ծ ԱՇՀ-ԾՎՃԵՌ-Ծ%ՆՐԾ
(ՃՐԴՐՆՎՃԾԾՃԾՎՃԵՄ-Ծ%ՆՐԾ) ՄՃԾՎՃԵՌ ԱՋՆՋՈՎ, ԷՌՀ-Ծ CL^bd^a ԱՋՆՋՈՎ Խ-ԼԾՐԵ
ԱԾ-ԾՎՐՎՎՃԵՌ ԷՌՋԼԾՎՎՃԵՄ-Ծ ԱՋՆՋ-ԱԾ%ՆՐԾ. ԷՌԼԵՐՄ-Ծ, ԱՇՀ-ԾՎՃԵՄ-Ծ-
ՎՃԵՄ-Ծ ԱՋՆՋ-ԱԾ%ՆՐԾ (ՐՄԲԾԾՋ-ԱԾ%ՆՐԾ) ՄՃԾՎՃԵՌ ԵԶԼԾԵ ԱՐՎԵՈՎՄ-Ծ%ՆՐԾ-
ԵՎՐԵՎՃԾ-ԱԾ%ՆՐԾ ԷՌՃԱ-ԾՎՎՃԵՄ-Ծ ԷՌՆԺԾ ԱՐՎԵՈՎՄ-Ծ%ՆՐԾ-
ՄՃԾՎՃԵՄ-Ծ%ՆՐԾ.

II. የየእናበሮውያን ተስፋዎች ማስተካከለ ሆኖም የሚፈልግ አገልግሎት የሚያሳይ

٦٣

የዕድል-ናገድ ማስታወሻ የሚከተሉት በቻ ነው፡፡

የመመሪያ ማስታወሻ የሚከተሉትን በቃል አለበት

III. የየፈኑዕታውያና ችግርና ማስተካከል ሰነድ የሚያስፈልግ ነው

የዕለታዊ ከሚያደርግ ስራውን የሚከተሉት በቻ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՀ) ՔԱՂԱՔԻ ԽՈՐԵՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

IV. ΔԱՃԵՑՎԱԾՈՅՆ ՔԱՇԼԵԿՈՅՆ ՀՐԱՄԱԾԿ

የCLc ሰራተኞችን በርሃስ የሚገልጻል ነው እና የሚከተሉት የሚመለከት ስምምነት ይረዳል

የኅጋዊነት እንደሆነ ስራውን በዚህ የሚከተሉት ማረጋገጫዎች ተስተካክለዋል፡፡

Διαφορετικές συνθήσεις που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή των παραπάνω αλγόριθμων. Το πρώτο παραδείγμα είναι η δημιουργία μιας σύνθεσης που περιλαμβάνει την επιλογή της πρώτης λέξης από την πρώτη σειρά και την επιλογή της δεύτερης λέξης από την δεύτερη σειρά. Το δεύτερο παραδείγμα είναι η δημιουργία μιας σύνθεσης που περιλαμβάνει την επιλογή της πρώτης λέξης από την πρώτη σειρά και την επιλογή της δεύτερης λέξης από την δεύτερη σειρά. Το τρίτο παραδείγμα είναι η δημιουργία μιας σύνθεσης που περιλαμβάνει την επιλογή της πρώτης λέξης από την πρώτη σειρά και την επιλογή της δεύτερης λέξης από την δεύτερη σειρά.

አዲሱ ሰነድ የሚከተሉት አጭር በመስቀል ስራውን የሚያሳይ የሚከተሉት አጭር በመስቀል ስራውን የሚያሳይ

V. የዕለታዊትና, ፈጥፈጻይናንድነትና, የዕለታዊትና

መያዙና ማርጫ የሚያስተካክለውን በመሆኑ እንደሆነ የሚያስተካክለውን በመሆኑ

Denmark-এ একটি দেশ কোরিয়ান প্রাচীন সভ্যতার অবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই দেশটি প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এখানে প্রাচীন মন্দিরগুলি এবং প্রাচীন শহরগুলি প্রাচীন সভ্যতার প্রমাণ হিসেবে বিবরণ করা হচ্ছে।

የኢትዮጵያዊነት ማረጋገጫ አገልግሎት ተደርጓል

የዕድል ሰነዶች እና የደንብ በትክክል የሚያስፈልግ ይገልጻል

መልቲና ከዚህን ላይ በዚህን ለማስታወሻ የሚገኘውን የሚከተሉት ደንብ የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

ΔΛΔΓ◀ΡΩҪ↳◀Ρ↳▶◀ 7

የፋይናል ሰነድ በርሃን እና ስራው

የየልናዕያዎች ተስፋዎች ማስቀመጥ ነው

የየፌዴራል የሚከተሉት ስምዎችን በፊርማ እንደሆነ የሚከተሉት ስምዎችን በፊርማ እንደሆነ

7.3.5 $\Delta_{\subset} \triangleright_{\subset} \Delta_{\sigma}, \Delta_{\subset \subset \rightarrow} \Delta_{\sigma} \wedge_{\subset} \Delta_{\rightarrow} \Delta_{B \triangleright_{\subset} \Delta_J}$,
 $\dot{\wedge}_{\rightarrow} \Delta_{J \triangleright_{\subset} \Delta_{\sigma}} \Delta_{\Box \cap \Delta_{\Box \sigma} \wedge_{\Box} \sigma} \Delta_{\Box \wedge_{\Box} \Delta_{\Box \sigma}}$
 $\triangleright_{\Box} \Box \Delta_{\Box \sigma} \dot{\wedge}_{\Box} \Box_{\Box \sigma}$:

7.3.6 $\Delta \subset \cap \circ \rightarrow \sigma$, $\Delta \vdash \neg \Delta \rightarrow \sigma$ $\wedge \neg \vdash \neg b \Delta \cap \neg \Delta$,
 $\wedge \neg \vdash \neg a \neg \neg b \Delta \cap \neg \Delta$ $\Delta \vdash \neg \neg b \Delta \cap \neg \Delta \neg \neg c$ $\vdash \neg \neg \neg \neg c$
 $\wedge \neg \vdash \neg b \neg \neg c \Delta \cap \neg \Delta$ $\neg \vdash \neg \neg \neg \neg c$ $\neg \vdash \neg \neg \neg \neg c$

7.3.7 Δርሻቦርኩልσ, Δጠርነትለቻፏσ ለርሃኝብርሃበዕታ, የሚፈለግው
የመረጃናርሃኝበዕታው ሆኖም ተስተካክላል፡፡

አዲስ የለንደን ስርዕስ አገልግሎት

7.4 **አርርድናኋኑ ማረጋገጫ** የሚከተሉትን አገልግሎት በመስጠት የሚከተሉትን ማረጋገጫዎች ይፈጸማል፡፡

የፖርታ ቅጂ እና የዕቅድ ስምምነት

7.5.1 $\wedge C^b \wedge \neg J^b \rightarrow \neg J^b \wedge C^b \wedge \neg J^b \wedge \neg C^b$

7.6 የዕለሰ አገልግሎት ለማስተካከል ተደርጓል

የኢትዮ-ስ-በንድ የዚያወጪ

7.7. የዕለሰንና ልቦችን አጠቃላይ ተስተካክል ይችላል፡፡

7.8 የዕለሰራዊ ከፍተኛውን ክርክር በፊት የሚፈልጉ ስምምነት የሚያስፈልግ ይችላል.

አ▷ር ተፈጻሚነት እና ማስተካከል የሚያስተካከለውን የሚፈጸመው የሚያስተካከለውን የሚፈጸመው

I. የዕለታዊ ፈርማዎችና የስራ ጥሩ

የፌዴራል ማኅበር ተስፋዎች

የዕድልና ተበሳ ፈቃድ የተደረገውን የሚከተሉት የሚመለከት አይነቶች የሚከተሉት የሚመለከት አይነቶች

$\Delta \subset^c \Delta^c$ $\sigma^c \cap \sigma^{-c}$

II. የዕርትራዊትና ስልጣን በዚህ የሚገኘውን ደንብ መሆኑን አጠቃላይ

CLPLR²L⁴Y²D²C²S²Y² C²Y² D²L²C²Y² D²J² C²Y² L²D²



ՀԵԼՎԵԼՔՆԴՐՈՒ ԱՇՅՈՎԾԾՋԱՎՐ>^{հե} ՈՆՏՆԴՌՈՈՋԿՐՄ ՔՌԱԾՆԾՈՒԾԾԱ-
ԵՑԼՈՒՅ%ՐԾԸ (ՔՐԱԾՆԾԳՐԱԿՆՆԸ) ԾԱԼԱԾԿՐԱԲԱՐ. ԲՐԱԾԾ, ՏՇ%ՐՄԼԾԾԴՐ>^{հե}
ԱՀԿԾԾՎՐ>^{հե} ԹԵԼ%ՄԸ ՃՐԼՉՎԱԾԾՋԱՎՐ>^{հե} ԹԵԱԾՎԵՑԼ%ՄԸ. ԹԵԱԾՎ-
ԵՑԼ%Մ ԱՀԱԾՎՐԼԳ>^{հե} ԵԿԾԵՑԼ%ՄԸ ԾԼՐԼԾՎԱԾԾՈՒԼՆ%ՄԸ ԾԱԼԱԾ-
ԾՆԾԾՈՒԾԾՄԸ. ԸԼԱ ԱՌՈՒԵԺ, ՃՀԱԾԵՑԼ%ՄԸ ԾԼՐԼԾՎԱԾԾՈՒԼՆ%ՄԸ
ԱՀԿԾԾՈՒՅՎԱԾԾՄԸ ԱՀԿԾՎԱԾՄԸ ԹԵԱԾՎԵՑԼ%ՄԸ, ՀԵԼԾԱ ԹԵԱԾՎ-
ԵՑԼ%ՄԸ ԱՀԱԾՎՐԾՎԾԾՄԸ ՀԵԼԾԱ ԱՀԿԾՎԱԾՄԸ ԱՀԿԾՎԱԾՄԸ, ՀԵԼԾԱ ՃՀԱԾ-
ԾՆԾԾՈՒԾԾՄԸ.

◀CD^cCσ⁻Γ^c ophilΔ^c ▵-c^cLJΩ⁻Γ^cC ▷Λ^cΗ^cJCDσ⁻Γ^cC◀

ԱԼԱՐԳՐՈՒԿԱՌՆԵԼՇՎՀՅ 8

የ▷ርታችሁለሁ የዕድልሁን ሚ

የፌዴራል ማስታወሻ

የፍትሬል ተናለዋሪ (ከፍተኛ)

የፋይናርድር በፌዴራል የሚከተሉት ስምዎች

- 8.3.1 $L \subset C \subset R \setminus \{x_0\} \subset \sigma$ $\Rightarrow \Delta L \subset C \subset R \setminus \{x_0\}$ $\Rightarrow \Delta L \subset \sigma$
 $\Rightarrow \Delta L \subset R \setminus \{x_0\}$ $\Rightarrow \Delta L \subset R \setminus \{x_0\}$ $\Rightarrow \Delta L \subset R \setminus \{x_0\}$ $\Rightarrow \Delta L \subset R \setminus \{x_0\}$

- 8.3.2 $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta}$ $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta}$ $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta}$
 $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta}$ $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta}$ $\Delta^{\alpha} \Delta^{\beta} \Delta^{\gamma} \Delta^{\delta}$

σ-▷ຖԳԸ σ-ՂԸ ԵԳԼԸ (Ա՞ՌՈՇՆՐԱԾԸՑԸՑԸ)

$\Delta^{\alpha} \cap D \sigma^{\alpha} \Delta^c \subset \Delta^c$

ይ>ርሃፋርናፌል የይ>ነሪስናየሰን ፈርማዎች

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱԴՐԵՆԱԼԻՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔ

- 8.7.1 የጥናትና ስራውን በመሆኑ እንደሚከተሉ ይችላል፡፡ ይህንን የጥናትና ስራውን በመሆኑ እንደሚከተሉ ይችላል፡፡ ይህንን የጥናትና ስራውን በመሆኑ እንደሚከተሉ ይችላል፡፡

- 8.7.2 የፌዴራል ስራውን በፊት አገልግሎት የሚያስፈልጉ ይችላል
የሚያስፈልጉ የሚያስፈልጉ የሚያስፈልጉ የሚያስፈልጉ የሚያስፈልጉ

- 8.7.3 **لَوْزَانِيَّةُ** <لو^زانِي> **دِيْنِيَّةُ** <دي^ناني> **مَهْرَاجَانِيَّةُ** <مهرا^جاني> **مَهْرَاجَانِيَّةُ** <مهرا^جاني>.

— ♦ —

፳፻፲፭, ፌዴራል ቤት, 25, 2000

— ♦ —

ՀԱՅ ԾԵՐԵ, ԱԾԸԼՇՈՒՐՔԵՐԵՐՆԵՐ, ԺՎԱՆՑՈՂ, ՀՈՅ 28, 2000

— ♦ —

ርጊዜና ተስፋይ ስምምነት የሚያስፈልግ ይችላል.

— ♦ —

сърдечнъ, Амслеръ бълж,
дългът. бълж 24, 2000

— ♦ —

Ле *жбр*, Аюс-Л'їлр'їб'їл-Дж,
44<лГ, №4н 26, 2000

— ♦ —

